



“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 蛇说：“你何必听他的话呢？
 上帝岂是真说：‘你们不可吃这果子’吗？”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”




“上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 蛇说：“你何必听他的话呢？
 上帝岂是真说：‘你们不可吃这果子’吗？”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”



“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”



“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”



“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”

“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”

“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”



“你为什么要吃这果子？
 上帝说：‘你们不可吃这果子，
 因为吃了就会死。’”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”
 “他岂不是说：‘你们不可吃这果子’吗？”

ገጽ 15 ላይ፣ ቤተሰብ አባል ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።



15

ገጽ 16 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 “ቤተሰብ አባል ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 17 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 18 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።



16

ገጽ 17 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 18 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 19 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 20 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።



17

ገጽ 18 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 19 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 20 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።




18

ገጽ 19 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 20 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 21 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 22 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።

“ገጽ 23 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።
 ገጽ 24 ላይ፣ ለሌሎች ለማድረግ ይረዳል።


19




2

60


20




27




28




29



30



31



32